



የጽዮን ቅድስት ማርያም ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኒውዮርክ አጭር ታሪክ

የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአፍሪካ የሚገኙት ቤተክርስቲያናት የእምነት መሠረትና ረጅም የላቀ ታሪክ ያላት የዓለም ቤተክርስቲያናት መስራችና የአሪየንት ቤተክርስቲያን ህብረት አባል የሆነች ቤተክርስቲያን ነች።

የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ልደት በኋላ የክርስትና ሃይማኖት ሲጀመር በ፱ኛው ክፍለዘመን አካባቢ የተመሰረተች መሆንዋንና በ፳፱ኛው ክፍለዘመን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ ዋና ቋንቋ አማርኛ መተርጎሙን ታሪክ ያስረዳል።

የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት በ፫ቱ ስላሴዎች በአብ፣ በወልድ፣ በመንፈስ ቅዱስ አንድነት በማመን ላይ የተመሰረተ ነው። በብሉይ ኪዳን እምነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑም ሃይማኖቱ በአንዳንድ መንገድ ከአይሁድ ሃይማኖት ጋር ተመሳሳይነት ሲኖረው በእመቤታችን ቅድስት ማርያም አማላጅነት ላይ ጠንካራ መሠረት አለው።

በዚሁ የኦርቶዶክስ እምነት ላይ በመመርኮዝ የኒውዮርክ ጽዮን ቅድስት ማርያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በ1990 እ.ኤ.አ በግዜው በነበሩት የምዕራብ ሃገራት በከተማ ሊቀጳጳስ በብጹዕ አቡነ ደስለቅ ተባርኮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አንድነት ትብብር ተመሰረተ። አመሰራረቱም በኒውዮርክና አካባቢው (ትራይጎቲት) ለሚኖሩ ኦርቶዶክስ ተከታዮች የሃይማኖት አገልግሎት ለመስጠት ነው። በእነዚህ ምዕመናን ከፍተኛ ጥረትና የብዙ ዓመታት ልፋት በኋላ የመጀመሪያው የጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ህንፃ ኖቬምበር 2009 እ.ኤ.አ በዮንክርስ ከተማ ኒውዮርክ ተገዛ። ዋናው የቤ/ክ ህንጻ በግምት እስከ 350 ምዕመናንን የሚይዝ ሲሆን ለተለያዩ መንፈሳዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚውል በርካታ ክፍሎችን የያዘ ነው።

ቤተክርስቲያናችን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆስ የኢትዮጵያ አ.ቤ.ክ. ፓትርያርክና በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተባርኮ የመጀመሪያው የቅዳሴ ሥርዓት ከተደረገበት ኖቬምበር 21፣2009 ጀምሮ ዌስትቬስተር ካውንቲ ፣ ዮንክርስ ከተማ የቤተክርስቲያናችን ዋና መቀመጫ ሆኗል። በዚሁ የህንፃ ግጥም ምክንያት ቀድሞ ያልተሞከሩ የሃይማኖት አገልግሎቶች በአሁኑ ግዜ በሠፊው እየተሰጡ ይገኛል።

በአሁኑ ግዜ ቤተክርስቲያናችን በመላከገነት ገዢዎች ገ/ክርስቶስ መንፈሳዊ አስተዳዳሪነት በሁለት ቀሳውስትና በርካታ ዲያቆናት አስፈላጊውን የሃይማኖት አገልግሎቶች እያበረከተች ትገኛለች። የቤ/ክ አባላት ቁጥር በየጊዜው በመጨመር ላይ ሲገኝ በአሁኑ ወቅት ከ250 ያላነሱ ቋሚ አባላቶችም አሏት። የጽዮን ቅ.ሚ.ቤ/ክ የዕለት ተዕለት ሥራዎች በጠቅላላ ምዕመናን ጉባኤው በተመረጡ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር አባላት የሚከናወን ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሰበካ ጉባኤው አስተዳደር በአቶ ይልማ ካሳዬ ሊቀመንበርነት ይመራል። በቤ/ክርስቲያኑ መተዳደርያ መሠረት አንድ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር አባል ለሰበካ ዓመት የአገልግሎት ግዜ ለሁለት የአገልግሎት ዘመናት ማገልገል ይችላል። በአሁኑ ወቅት ቤተክርስቲያኗን ለማሳደግ ምዕመናኑ ከሃይማኖት አገልግሎቱም በላይ የባህልና የኢትዮጵያ ማእከል እንድትሆን የተለያዩ ጥረቶች እያደረጉ ሲሆን ይሄው ህልም በህብረተሰቡ ሙሉ ድጋፍና ተሳትፎ በቸሩ አምላካችን ፈቃድ እንደሚሳካ እምነታችን ነው።

ከሰንበት አገልግሎት በተጨማሪ ቤተክርስቲያናችን የተለያዩ የሃይማኖት በዓላትን እጅግ በደመቀ ሁኔታ በመዝሙር የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችን በማዘጋጀት የምናኩብር ሲሆን ዋናው የቤተክርስቲያናችን መርሆ ፍቅርና መተሳሰብ በሁሉም አማኝ ክርስትያን መንፈስ እንዲሰፍን አምላካችን ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ በተግባር ህይወቱን በመስቀል ላይ ሠጥቶ ያስተማረንን በስራ ለማሳየትና ለማዋል ነው። ማንኛውም ለቤተክርስቲያናችን እድገት የሚረዳ ሃሳብ ለመቀበልና የእያንዳንዱን ምዕመናን የግልና የጋራ ፍላጎት ለማሟላት ከመጣር ወደኋላ አንልም። እርስዎም የሚቻልዎትን ሁሉ ለቤተክርስቲያናችን በማድረግ የምናስበው ሁሉ እንዲሳካ ጥረት እንዲያደርጉ በአምላክ ስም እንጠይቃለን።

የጽዮን ቅድስት ማርያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኒውዮርክ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር።